

ምን፤ ፤ አለ፤ ? ሕዝቡ፤ ፤ ምን፤ ፤ አለ ? (በ ሎሚ ተራ) Thursday, September-12-13

“አግሬን ለሰው ፡፡-— አግሬን ለሰው፡፡-— አልሰጥም አለ፡፡
ከሻኢቢያ ጋር ለሚያብረው ጦር፡፡-— አልከትም አለ፡፡
ባገሬ—መሬት፡፡-— የሰላሙ—ትግል—ይፋፋም አለ፡፡!!!”

እንኳን ለአዲሱ አመት አደረግኛለሁ፤!!! መጨው አመት ወያኔን የምንገላገልበት፤ ከሻኢቢያ ጋር ያበሩትና ለማበር ያኮበኩት ሁሉ ልቦና የሚገዙበት ፤፡፡ ከሁሉ በላይ በሀገር ወሰጥ ሀይላችውንና ጉልበታችውን፤ እውቀታችውንና ጥሪታችውን ሳይቀር በማሰባሰብ ፊት ለፊት ከወያኔ ጋር ጉሮሮ ለጉሮሮ በመተናነቅ ላይ ላሉት ታጋይ የፖሎቲካ ድርጅቶች፤ በእስር ላይ ለሚማቅቁት ቆራጥ ታጋዮች፤ እንዲሁም ለሰፊው የ ኢትዮጵያ ሕዝብ አምላካችን ጉልበትና ብርታት ይሁናችሁ፡፡ እሱ ይታደጋችሁ ፡፡ ይከተላችሁም፡፡... ለድልም ያብቃችሁ፡፡

በዬ መጣጥፌን መጀመሩ ሳይበጀኝ አይቀርምና ፤እንዲህ በሚል መዘመር እየዘመርኩ ወደሚከተለው መልክቴ አልፋለሁ፡፡ እንዲህ፡፡ “ **በአዲስ ዘመን ፡፡፡፡፡አዲስ ነግር፤ ፡፡፡፡፡ የ ኢትዮጵያ ፡፡፡፡፡ ሕዝብ ፡፡፡፡፡፤እንዲከበር፡፡፡፡፡**” ይኸንን ከላይ የሞከርኩትን አገራዊ ወኔ ቀስቃሽ ፋኩራና ዝማሬ ለመግቢያ ያኸል የተጠቀምኩት ዝም ብዬ አይደለም፡፡ ከዚህ ቀደም ብዬ ለንባብ ባቀረብኩት ጽሁፍ፤ “**በየቀኑ ከመሞት አንዴ መሞት አይቻልም?**” በሚል ያለፉትን የትግል ይዘት በተመለከተና በ አሁኑ ወቅት ላገራችን የሚያሰፈልጋት ምን አይነት የትግል አቋም እንደሆነ ለማመላከት በቀጥተኛ ቋንቋ በመጠቀም የግል እይታዬን በ አጭር ቃል አስቀምጫለሁ፡፡” **ዝርዝር ኪሳ ይቀዳል እንዲሉ፤፡፡**

ታዲያ በርካታዎች የምሰጋና፤ በርካታዎችም በግል አሜል መልዕክት በመላክ፤ የተለመደውን የሰድብና የነቀፌታ ውርጅብኛ እንደ ዶፍ አውርደውታል፡፡ አኔም አንድቀን ይህንኑ የሰድብ ውርጅብኛ ከነመረጃው ለጽሁፍ እሰካበቃው እንዲታገሱኝ ከመማጽን በሰተቀር እንደ ተሳዳቢዎቼ ወርጄ የሰድብ መልስ ምት፤ እንደማልሰጥ ቃል ከራሴ ጋር በመግባት፤ ሰለሃገሬ ግን ቢያንስ የሚገባኝንና በተጨማሪም የተረዳሁትን እውነታ በምችለው ሁሉ ከማቅረብ እንደማልባዝን በድጋሚ ቃል እገባለሁ፡፡

እኚህ ኮነሬል መንግሥቱ ሃይለማሪያም እንኳ አቢዮቱን ባፋፋሙበት ወቅት እንዲህ ብለው ነበር **እንዲህ፤- “ከሻኢቢያ የሚባል ባልኖረ ወያኔ የሚባል ባልተፈጠረ ነበር ያሉት፡፡”**

እውነት ብለዋል፡፡ ዛሬ ወያኔን አሸምንሙናና በአንቀልባ አዝሎ ኢትዮጵያዊያንን ለሰደትና ለመከራ ምድሪቷን ለውጭ ዜጎች መፈንጫ የዳረገውን ወያኔን የፈበረከልን ማን እንደሆነ እያወቅንና ታላላቅ የሀገር መከታ የሆኑትን በርካታ የጦር መሪና አዛዦችን ውጦ ከሰቀረው ሻኢቢያ ጎን ተሰልፍን ልንታገል ቆርጠናል፡፡ ምሁራኖችም ጫካ ገብተዋል፡፡ ሌላ በርካታዎችም በተጠንቀቅ ላይናችው፡፡ የሚለውን መልዕክት ባደባባይ ማስተጋባት ግን ምን ያኸል ታማኝነት እና ተቀባይነት እንደሚኖረው ጫካ የገቡት ምሁራኖች አንዴ ገብተዋልና እነሱን ከጫካ የምሁርነት ገለጻ አደርጉልኝ ብዬ አልጠይቅም፡፡ ሆኖም ለነሱ እንደሌሎቹ ቀልጠው እንዳይቀሩ ወገኖቼ ናችውና መጻለዩን አላቋርጥም፡፡

እባካችሁ ከሰሜታዊነትና ከድርጅት አፍቃሪነት ወጣ ብለን በጽሞና እና በቅን ኢትዮጵያዊነት መንፈስ ጉዳዩን አንመርምረው ? ? አሁንም እየከነከነኝ ያለው ነገር ለምን ድርጅቶች ወያኔን ለመጣል ጦር አነሱ እንዳልሆነ ይታወቅልኝ፡፡ ነገር ግን ፤እንዴት ሆኖ ነው ? ሻኢቢያ ለኢትዮጵያ አንድነት መጠናቀርና ወያኔ እንዲወገድ ትብብር የሚያደረገው ? አስቲ ወደሆላ ተመለሱና፤ ሰንቶቹ የወያኔ መሪዎች የ ኤርትራ ተወላጆች፤ ሰንቶቹ ደግሞ የትግራይ ተወላጅ እንደሆኑ ፋይል አገላብጡ፡፡ በተጨማሪም፡፡---

በ 22 ቱ አምት የመከራ ዘመን ባለ እራዕይ መሪ (ድንቄም) ምን ያኸል ለኤርትራ ተቆርቋሪ እንደነበሩና እንዴትም አይነት ደባ ተሰርቶ ኤርትራ እንደተገነጠለች እንደገና የ ክቡር **Colonel Goshu Wolde - Historical Speech – (On the fate of Ethiopia and Eritrea's Referendum)** ይመልከቱ ፡፡ የማይዘነጋውን የባድሜ ጦርነትንም በጥንቃቄ መርምሩ፤ የተደረገው ግፍ እኮ እንዲህ በቀላሉና በግርግር መታለፍ ያለበት አይደለም፡፡ ይኸንን ሁሉ የፈጠጠ ጉድ እያየን አሜን ብላችሁ ተቀበሉ፡፡ ብሎ አቤቱታ ማብዛት ተገቢ ነው ትላላችሁ? እንደ ዜጋሰ እንዲህ አይነቱን ጉዳይ በጥሞና መመርመርና ማጤን አይገባም ትላላችሁ? መንግሥቱ ሐይለማሪያም ሐይለሰላሴን ከሰልጣን እንዲወረዱ ሲያደርግ የሕዝብ ድጋፍ ነበረው፤፡፡ መጨረሻው ባያምርም፡፡

ወያኔ አገር ሲቆጣጠር ግን የሕዝብ ድጋፍ ሳይሆን የሻኢቢያና የ ዌስተርን ባንዳዎች ድጋፍ ብቻ ነበር የነበረው፤ አሁንስ የሕዝብ ድጋፍ አለው እንዴ ? መልሱን መቼ አጣችሁት፡፡ የሱ ደጋፊ አሁንም ሆድ አደሮቹና አሰመሳዬቹ ሻኢቢያዎች ናቸው፡፡ የተከበራችሁ ኢትዮጵያዊያን ወገኖቼ ሆይ ገና የተደገሰልን ድግሰ እንዲህ በቀላሉ አውረተን የምንዘልቀው እንዳልሆነ

ግን አንድ ነገር እርግጠኛ እንሁን። በጦሩ ውስጥ የነበሩትን እውነተኛ ላገራቸውና ለሕዝባቸው ተቆርቋሪዎቹን ወያኔ በስመ ባድሜ ጦርነት ብሎ ከሻክሊያ ጋር ተመሳጥሮ በግፍ ከፊት እንዲሰለፉና እንዲማገዱ አደረጋቸው። እረ ሰንቱ።

ወገኖቹ ፤ መርሳት የሌለብን በተለያዩ አገሮች በተደረጉ ትግሎች በአገር እውስጥ እየሞቱና እየታሰሩ በዙ መከራና ሰቃይም ደርሦባቸው እኔ መሰዋእት ሆኜ ቀሪው ትውልድ ነጻነቱን ያግኝ በሚል ንጽሁ የዜግነት መንፈስ መሰዋት ሆነው ነው በመጨረሻ ነጻነት ያገኙት። ለምሳሌ የ ሳውዲ አፍሪካን አፓርታይዲን ሥርአት ለ ናሙና ማንሳት እንችላለን የማይቻልን እና በርካታ አገር ወዳድ ዜጎች መሰዋትን። ሌላኛው ደግሞ በቅርቡ 50 አመቱን ያከበረው አሜሪካዊው ማርቲን ሉተር ኪንግ ነው።

እኔ በበኩሌ ወያኔ ፈራርሃ ያበቃለት ሥርአት ነው። የሚወድቀውም እስካሁንም ባገር ውስጥ በቆራጥነት በመታገል እንደነ ማንዴላና ማርቲን ሉተር ኪንግ በሰላሙ ትግል ፍዳውን ያስቆጠሩት ቆራጥ ኢትዮጵያዊያን ማንዴላዎችና ማርቲን ሉተር ኪንጎች ናቸው። ይልቁኑ ይኸንኑ ያገር ውስጥን ትግል በሙሉ ሃይላችን በመደገፍና በማበረታታት የወያኔን ክርስ መቃብር ማቅረብ እንጂ እንደገና ወያኔ እንዲንሰራራ ከሻክሊያ ጋር መወገን መፍትሄ ነው ብዬ አላምንምና መላው አንባቢያንን አንዲሁም በሻክሊያ ደጋፊነት ወያኔን እንጥላለን ብለው ለሚያምኑ ድርጅቶችም ጭምር የምማጸነው ቆም ብለው እርምጃቸውን እንዲመረምሩ ብቻ ነው።

እውንቱ እኮ የኢትዮጵያዊያን አንድነትጠንክር ወያኔ ከተወገደ ወዲያ ኢትዮጵያዊነት ለምልሞ ዲሞክራሲ ሰፍኖ እትዮጵያ ያለባሕር በር ትቀመጥ የሚል እትዮጵያዊ ይኖራል ትላላችሁ? ? አይመስለኝም። ታዲያ በዚህ መንገድ ዳር ድንበራችን ቀይባሕር አይመሰላችሁም ? ? ይህንን ደገሞ ወያኔም ሻክሊያም ጠንቅቆ ያውቀዋል ። ታዲያ በዚህ ሂሳብ እንዴት ሆኖ ነው ወያኔ ደጋፊና ተባባሪ የሚሆነው ተላላችሁ ? ወይስ የኔ ሂሳብ የተሳሳተ ነው ? ? መልሱን እናንተው መልሱ። እግዚ አብሔርም ማስተዋልን ይሰጠን እያልኩ ያዲስ አምት ምኞት መግለጫዬን በዚህ እደመድማለሁ። በቸር ይግጠሙን ቸር ወሬም ያሰማን። !!

ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ለዘላለም ይኖራል። ወያኔ ግን በተባበረ የ ኢትዮጵያዊያን ጠንካራ ክንድ ይወገዳል!!